


ቀን 24/05/2015
ቀን 24/05/2015



ለክቡር አቶ ፋንታ ደጀን

የአዳዲስ ቤተሰብ የኢንቨስት ሥራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢ እና
የከተማና መሠረተ ልማት ሚኒስትር ሚኒስትር ይኤታ
አዲስ አበባ፡

ለክቡር ፕሮፌሰር ሙክታር መሀመድ

የአዳዲስ ቤተሰብ የኢንቨስት ፕሮጀክት
ጭር፡

ጉዳዩ፡- የአዳዲስ ቤተሰብ የኢንቨስት የ2014 በጀት ዓመት

ሂሳብ አዲት ሪፖርትን ይመለከታል፡

ከላይ በርዕሱ የተጠቀሰውን አዲት ውጤትና አስተያየት የያዘ 4 ገጽ የአዲት ሪፖርት እና 2
ገጽ የሂሳብ መግለጫዎች በድምሩ 6 ገጽ ከዚህ ደብዳቤ ጋር አያይዘን የላክን መሆኑን
እንገልጻለን፡፡

ከሰላምታ ጋር



ገርማ በላቸው ታደሰ
የአዲስ ቤተሰብ የኢንቨስት
ዲፕላማት አዲስ አበባ



በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የአዳዲስ ቡልቱም የኒሽርሲቲ
የ2014 በጀት ዓመት ሂሳብ አዲት ሪፖርት

ጥር 2015
አዲስ አበባ



በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክየኦዲተር ጽ/ቤትየ2014 በጀት ዓመት ሂሳብ አዲት ሪፖርት

የኢገባዊት የተመደበለትን በጀት ለታቀደለት ዓላማ ማዋሉን፤ እንዲሁም ሂሳቡ በመንግስት የሂሳብ አያያዝ ስርዓት መሰረት መያዙንና የመንግስት ሀብትና ንብረት በሚገባ መጠበቁን ለማረጋገጥ የኢገባዊት የ2014 በጀት ዓመት ሂሳብ ሪፖርቶችን እና የሂሳብ ማስታወሻዎችን አዲት አድርገናል።

የሂሳብ ሪፖርቶችን የማዘጋጀት ኃላፊነት የኦዲተር ጽ/ቤት የኢገባዊት ሥራ አመራር ሲሆን የሂሳብ ሪፖርቶችን አዲት በማድረግ ሙያዊ አስተያየት መስጠት ደግሞ የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት ኃላፊነት ነው።

አዲቱ የተከናወነው የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤትን ለማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር 982/2008 እና በማሻሻያ ቁጥር 1146/2011 ለመ/ቤታችን በተሰጠው ሥልጣን ሲሆን፤ ዓለም አቀፍ የአዲት ደረጃዎችን (ISSAI) መሠረት በማድረግ ነው። እነዚህን የአዲት ደረጃዎች መከተል አዲቱን በሚገባ አቅደን በመሥራት በተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ላይ አጥጋቢ የሆነ የአዲት አስተያየት ለመስጠት ያስችለናል።

አዲታችን፡-

- የሂሳብ ሪፖርቶች ላይ የሰፈሩትን አሀዞችና መግለጫዎችን የሚደግፉ ማስረጃዎችን በናሙና አዲት ማከናወንን፤
- የሥራ አመራሩ የሂሳብ ሪፖርቶችን ሲያዘጋጅ ያደረገውን ጉልህ ግምቶች እና ውሳኔዎችን መመዘንን፤
- የሂሳብ አያያዝ ፖሊሲዎች ከዓመት ዓመት ላይቀያየሩ በሥራ ላይ መዋላቸውን እና በበቂ ሁኔታ መገለጻቸውን ማመዛዘንን ያጠቃልላል።

ከዚህም በተጨማሪ የተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ተገቢ የሆኑ አዋጆች፤ ደንቦች እና በተከታታይ የወጡ መመሪያዎችን በመከተል የተዘጋጁ መሆኑን በናሙና አዲት ማከናወንን ይይዛል።

የሂሳብ ሪፖርቶች ጉልህ ከሆኑ ስህተቶች የፀዱ ለመሆኑ በቂ ማስረጃና አጥጋቢ ማረጋገጫ የሚሰጥ መረጃና ማብራሪያ ሊያስገኝ በሚችል መልኩ አዲቱን አቅደን አከናውነናል።

ለአዲቱ ሥራ መሠረት የሆኑት የኢኮኖሚክስ ያቀረባቸው የሂሳብ ሪፖርቶች፤ መዛግብት፤ ደጋፊ ማስረጃዎች እንዲሁም በየኢኮኖሚክስ ሥራ አመራር የተሰጡ ማብራሪያዎች ናቸው።

አዲቱ የተከናወነው የበጀት ዓመቱን የሂሳብ እንቅስቃሴ ሊወክሉ የሚችሉ ናሙናዎችን በመውሰድ በጥልቀትና በዝርዝር አዲት በማድረግ ነው።

የሚከተሉት የአዲት ተደራጊው መ/ቤት የሂሳብ ሪፖርቶች ከዚህ የአዲት ሪፖርት ጋር ተያይዘው ቀርበዋል።

- ← የገቢ /የዕርዳታ/ የብድር ሂሳብ ሪፖርት፤
- ← የወጪ ሂሳብ ሪፖርት፤
- ← የዝውውር ሂሳቦች ሪፖርት፤
- ← የተሰብሳቢ ሂሳቦች ሪፖርት፤
- ← የተከፋይ ሂሳቦች ሪፖርት፤
- ← የሂሳብ ሚዛን መከራ፤

የአዳ ቡልቱም የኢኮኖሚክስ የ2014 በጀት ዓመት የሂሳብ ሪፖርቶች ጉልህ የሆነ ግድፈት የሌለባቸው፤ በአዋጅ በተፈቀደው በጀት፤ በመንግሥት የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት በትክክል የተዘጋጁ፤ የተከፈለው ወጪና የበጀት አጠቃቀሙ የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ፤ ደንብና መመሪያን ጠብቆ የተከናወነ በመሆኑ በእኛ አስተያየት በየኢኮኖሚክስ የተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች እና የፋይናንስ አስተዳደር ሥርዓቱ አጥጋቢ ሆኖ ተገኝቷል።

ምንም እንኳን ከላይ የተሰጠውን የአዲት አስተያየት የማይቀይረው ቢሆንም ቀጥሎ የተመለከቱት ጉዳዮች ትኩረት ሊሰጣቸው፤ እርምጃ ሊወሰድባቸው እና ለወደፊቱም ጥንቃቄ ሊደረግባቸው ይገባል።

1. ትኩረት የሚያሻቸው ጉዳዮች (Emphasis of Matters)፤

- 1.1. ለሥልጠና አገልግሎት የተከፈለው ብር 249,381.00 በሂሳብ መደብ 6271 (ለሥልጠና) መመዝገብ ሲገባው በ6114 (ለቀን ሰራተኞች ምንዳ) ሂሳብ መደብ የተመዘገበ መሆኑ፤
- 1.2. ለየኢኮኖሚክስ በበጀት ዓመቱ በየበጀት አርዕስቱ የተመደበው የተስተካከለ በጀት እና ሥራ ላይ የዋለው ሂሳብ ሲመዘዘን ከመደበኛ በጀት ብር 49,199,872.73 እና ከካፒታል በጀት ብር 196,769,646.57 በድምሩ ብር 245,969,519.30 ሥራ ላይ ያልዋለ መሆኑ፤ በአዲቱ ወቅት ታውቋል።

2. የሕጋዊነት ጉዳዮች (Compliance Matters)፤



- 2.1. በተለያዩ ሂሳብ መደቦች ከመደበኛ በጀት ብር 43,209,056.53 እና ከካፒታል በጀት ብር 692,210.45 በድምሩ ብር 43,901,266.98 ከተፈቀደው በጀት በላይ ወጪ የተደረገ መሆኑ፤ በአዲቱ ወቅት ታውቋል።

3. ሌሎች ጉዳዮች (Other Matters)፤

- 3.1. የዩኒቨርሲቲው ንብረት አስተዳደር በመንግሥት የንብረት አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 649/2001 እና በተጨማሪም ይህንኑ ለማስፈጸም በወጣው የመንግሥት ንብረት አስተዳደር መመሪያ ቁጥር 9/2003 መሠረት የሚፈጸም መሆኑን ለማረጋገጥ አዲት ሲደረግ፡-

በአላቂ ዕቃ ግምጃ ቤት፤

- በርካታ ጋሎን የመኪና ዘይት በአላቂ ዕቃ ግ/ቤት የተቀመጠ መሆኑ፤
- ዕቃዎች በሥርዓት ተደራጅተው ያልተቀመጡ መሆኑ፤
- የተሽከርካሪ መለዋወጫ ዕቃዎችና ጎማዎች ለቁጥጥር አመቺ ባልሆነ ሁኔታ በሶስት ክፍሎች ውስጥ ታጭቀው የተቀመጡ መሆኑ፤
- መወገድ የሚገባቸው በርካታ አሮጌ ወንበኞች እና ቁርጥራጭ ብረቶች የሚገኙ መሆኑ፤

በተማሪዎች ምግብ ቤት፤

- 4 ትልልቅ የምግብ ቤት ምድጃዎች፤ 2 ትልልቅ የሽንኩርት መፍጫ ማሽኖች፤ 1 አዲስ ትልቅ የሻይ ማፍያ ማሽን እና 3 ትልልቅ አዲስ የደቦ ማቡኪያ ማሽን ያለአገልግሎት ተቀምጠው የሚገኙ መሆኑ፤

በተማሪዎች ክሊኒክ፤

- የመድኃኒት ማስቀመጫ ስቶር ጠባብና የአየር ቬንትሌሽን የሌለው በመሆኑ መድሃኒቶችን በአግባቡ ለመጠበቅ የማያስችል መሆኑ፤ በአዲቱ ወቅት ታውቋል።

- 3.2. የዩኒቨርሲቲው የተሽከርካሪ ሥምራት፤ አያያዝና አጠቃቀም በፌዴራል መንግሥት የተሽከርካሪዎች ስምራትና አጠቃቀም መመሪያ ቁጥር 32/2004 እና በመንግሥት ንብረት አስተዳደር መመሪያ ቁጥር 9/2003 መሠረት መፈጸሙን ለማረጋገጥ አዲት ሲደረግ፤

- 3 (ሦስት) ተሽከርካሪዎች (የሠሌዳ ቁጥር ኢት 4-01801 አውቶቡስ፤ ኢት 4-05760 ቶቶታ ፒክአፕ እና ኢት 4-09691 ቶቶታ ፒክአፕ) የነዳጅ ጌጃቸው የማይሰራና በብልሽት ምክንያት አገልግሎት መስጠት ያቋረጡ መሆኑ፤

- 2 (ሁለት) ተሽከርካሪዎች (የሠሌዳ ቁጥር ኢት 4-32885 ፒክአፕ ላንድ ስቶርም እና ኢት 4-32886 ፒክአፕ ላንድ ስቶርም) የባለቤትነት መታወቂያ ደብተር (ሊብሬ) የሌላቸው መሆኑና በጊዜያዊ ሊብሬ የሚጠቀሙ መሆኑ፤ በአዲቱ ወቅት ታውቋል፡፡

3.3. የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት በየበጀት ዓመቱ የዩኒቨርሲቲውን ሂሳብ አዲት አድርጎ መያወጃ አስተያየትና የማሻሻያ ሃሳቦች ያቀረበ ሲሆን፤ በተሰጠው የአዲት አስተያየት መሰረት ዩኒቨርሲቲው ተገቢውን እርምጃ የወሰደ መሆኑን ለማረጋገጥ አዲት ሲደረግ፡-

የ2013 በጀት ዓመት ግኝት፤

- ዩኒቨርሲቲው አስተዳደራዊ የኃላፊነት ቦታዎች ላይ ለስራ መደቡ የተቀመጠውን መስፈርት የሚያሟሉ ባለሙያዎችን በቅጥር፤ በእድገትና በዝውውር መመደብ ሲገባው የአስተዳደር የስራ መደቦች ላይ የአካዳሚክ ባለሙያዎችን በመመደብ ሥራው እንዲከናወን የተደረገ መሆኑ፤ በአዲቱ ወቅት ታውቋል፡፡

ከላይ የተገለጸው ግኝት ላይ የማስተካከያ እርምጃ እንዲወሰድ ያሳሰብን ቢሆንም የማስተካከያ እርምጃ አልተወሰደም፡፡

የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት

ጥር 2015

